

ያ ሰው!!!

አስደንጋጭ ወሬ ከእዛ ሰፈር ከርቁ ማዶ
ያልተጠበቀ ቤታችን ገባበት መርዶ
ያ ኩራታችን ያ የእኛው መከታ
ያ መልካም ምግባር የህዝቦች አለኝታ
በዛው ቀረ አሉን ሳይመለስ እንደሌደ በቃ
ያ የጭቁን ህዝቦች አለኝታ እና ጠባቂ
ተወልዶ ማን አለ በሂወት የኖረ ሳይሞት የቀረ
ባልሆነ ግዜ መሆኑን ነው እንጂ ልባችን የተሰበረ
ሐዘናችን ጠልቆ የጎዳን እስከ ዛሬ ለወደፊትም ይኖራል
ያ ሰው ሁሉም ነገር ነበር የእሱን ማ እንዴት ይረሳል

ለአላማ መሞት ለእኛ መቸ አዲስ ሆነ በእሱ መጀመሩ
ስንቶች አልፈዋል በፊት ታሪክ ሆነው ታሪክ እየሰሩ
በየ ፈተናው ፈተናው አሸንፈው ስንቶቹ አልፈዋል
ትግሉ እየበረታ ድል ተጎናፅፎ እዚህ ደርሰዋል
ያ ሰው እንደ ቀደምቶችቱ አደራው ተቀብሎ እነሱን ሸኝቶ
እዚህ አድርሰዋል ታሪክ ሰርቶ በአላማው ፀንቶ
እንደተቀበለው ለዚህ ትውልድ ሰጥቶ ሌደዋል ርቆ
የሰማእቱ ትውፊት ጠብቆ አስጠብቆ
ላይኮላሽ ላይበላሽ ላይስት ሐዲዱ ግቡ እንዲመታ
ቀምሮ አስተካክሎ አስረክበዋል ለማድረስ በተፈለገው ቦታ

ሞት ባለሀብት በተፈጠርክበት በተሰጠህ ጎራ
እንዳሻህ ኑርበት ስራበት እዛው ብቻ አቅራቢ
ሂወትህ ውሎህና አዳርህ ሞት ነው አንተ ራስህ ሞት ነህና
አልፈልግህ ከጎኔ አልጤድበት አልከተል ያንተው ጎደና
እንኳን እኔን አንተንም አልጠቀመ ጎዳህ እንጂ በብርቱ
የእኔን ምክር ስማ ሞት መሞትህን ቀርቶ ከተመኘህ መቆየቱ
ብሎ! እየመከረ የሂወት መንገዱን አሳየ እንጂ ይህ ሰው ምን በደለ
ሞትን ሞት ነህ ብሎ ስለ ሞት ስላልተደለለ
ሞኙ ሞት መቸ ገባውና አዳኙን ገደለ
እሱንም ላይቀርለት ራሱን በራሱ በደለ ገደለ

አው ያ ሰው ሞተ አካሉ ተገደለ ለዘላለሙ አልፏል
ላያይ ላይሰማ ላይራመድ እሱማ አረፈ
ግን ሞትን ገድሎ ሞተ እንጂ መች ተሸነፈ
በዋለበት ባደረበት ኪሳራ ሳይገጥመው እያተረፈ
ከሕልፈተ ሞቱም ድል እየተቀናጀ አሽብርቀዋል እየበረታ
ከመቃብር ስር ሆኖ ለወገኑ ሆነዋል ጋሻና መከታ
ያ ሰው ተአምር ነበረ ተአምር ይሆናልም ለወደፊቱ
ቀመረ ፍልስፍናው ረቂቅ ነው ህዝብ ነው መሰረቱ
ለህዝብ ተወልዶ ለህዝብ የኖረ ህዝብን የታደገ እስከ ወድያኛው
በጥንቃቄ ስርቶታል ስሌት ፍልስፍናው

ያ ሰው መሞቱን እንደ ተሰማ
ታሪክ እንዲደገም እንደ መተማ
መሪዎን አጥታ ትበተናለች ተባለች እቺ አገር
ሞኙ ሞት ተዘናናብን እንደሰራ ቁምነገር
ተኩራርቶ ጠበቀን እጅ እንድንነሳ ከሰሩ እንድንደፋ
እንዳሻው እንድንሆን እኛ ልንቀበር እሱ መልካም እንቅልፉን ልያንቀላፋ
መቸ ገባው ቀመረ ፍልስፍናችን ምን እንደሆነ
ቀመራችን እንኳን እኛን ሌሎችንም እንደ አዳነ
መተማ ላይደገም አልፏል አንዴ ቢቃ
ያ ሰው ብያልፍ ተተኪ ሞልተዋል ምን ግዜም አለ ጠበቃ
አዲስ ትውልድ ነው የራሱን ታሪክ የሰራ የማይረሳ
ለትርምስ ቦታ የማይሰጥ ዘብ የቆመ ለምንም የማይሳሳ

በየ ፈተናው በየወቅቱ መስዋእት እየከፈለ ታግሎ
አገር አድነዋል ይህ ትውልድ ሁሉንም ችሎ
የማትደፈር ተፈርታ እንድትኖር ተከብራ
ሁሌ ሊውለበለብ ድል አብሳሪው ባንደራ
ጽኑ መሰረት ጥለዋል ፍፁም ላይዘለፍ ላይታጠፍ
መጓዛችን ላይጓደል ቀመር ተሰርተዋል ውስብስብ ፈተና ቢደራረብ ቢሰለፍ
አንዴም ላንቆም መሔዳችን ከቶ ላንገታ
በስሌታችን እንድንደርስ የፈለግነው ርቀት የታሰበው ቦታ
መሔዳችን ቀጥለናል እኛ ያ ሰው ባይኖርም ከጎናችን በአካል አብሮ

እዛ ይቆየናል ቀድሞ ደርሶታል እሱ ዘመን ተሻግሮ

ዘልአላማዊ ክብር ለሰማኢታት

ለክቡር ጠ/ሚኒስትር ታጋይ መለስ ዜናዊ የሕልፈታቸው ገዢ አመት

ተጋዳላይ

ከአውስትራልያ

tegadalay_alula@yahoo.com